

ለዳግም ግልጋሎት በመተባበራችሁ እና መስግናችሁ አለን !

Amhariska



ያገለገሉ ማሽኒያዎችና ጋዜጦች ለዳግም ግልጋሎት እንዲወሉ በምትመልሱበት ጊዜ ሁሉ አንድ ጠቃሚ ነገር እንዳከናወናችሁ ልብ ልትሉ ይገባል። አሮጌ ቆርኪ ወደ ብሎን ይለወጣል። የተጨማሪ የአሞ ፓኬት ያማረ የጨማ ካርቶን ይሆናል። የተነበበ ጋዜጣም በአዲስ መልክ እንዲነበብ ተደርጎ ይሰናዳል። ይህንን በማድረግም በጣም ብዙ የስራ ህይወት በመቆጠብ ረገድ እገዛ ታደርጋላችሁ። ተግባሩም ተፈጥሮአዊ ጥሬ ሀብቶቻችን እንዳይባክኑ ያደርጋል። ድሉም የእናንተና የአካባቢ ስለሚሆን ምስጋና ሊቸራችሁ ይገባል። ስለዚህ ያገለገሉ እቃዎችን በየጊዜው ለዳግም ግልጋሎት መመለሳችሁን አትዘንጉ። በዚህ አግባብ እናንተም ጥቅም ታገኙበታላችሁ።

ማሽኒያዎችንና ጋዜጦችን ለዳግም ግልጋሎት ማዋል

ጥቅም ላይ የዋሉ ማሽኒያዎችና ጋዜጦች ሁሉ ተሰብስበው ወደ አዲስ ማሽኒያ ወይም ምርት እንዲለወጡ ወደ ዳግም ግልጋሎት ይላካሉ። ጠንካራ የፕላስቲክ ማሽኒያዎች፤ የእቃ ማጠቢያ ቡርሽ፣ የአበባ መትከያ፣ ፊልታል እና ሌሎች ሊሆኑ ይችላሉ። ጠርመሶችና ካርቶኖች ደግሞ በዋናነት አዳዲስ ማሽኒያዎች ሆነው ይሰራሉ። ብረት ነክ ማሽኒያዎችም ለሀዲድ መስመርነት፣ ጥቅም ይውላሉ። ያገለገሉ ጋዜጦችም ለቤት ግልጋሎት የሚውል ወረቀት ወይም በአዲስ መልክ የሚነበብ ጋዜጣ ይወጣቸዋል።

የአምራች ሀላፊነት

እያንዳንዱ የታሸጉ እቃዎች የሚሸጥ ድርጅት ወይም ማሽኒያ አምራች፣ አስመጫም ሆነ ሻጭና አሻጊ ድርጅት ያገለገሉ ማሽኒያዎች አሰባሰብ ስርአት እንዳለና ተጠቃሚዎችም ለዳግም ግልጋሎት እንዲያጠራቅሙ በማድረግ ረገድ ሀላፊነት እንዳለበት መንግስት ድንጋጌ አውጥቷል። ይህም የአምራች ሀላፊነት ተብሎ ይጠራል። ይህ ደንብም በጋዜጦችና በሌሎችም ለቢሮና ለትምህርት አገልግሎት በሚውሉ ወረቀቶች ላይ ተግባራዊ ይሆናል። ስለዚህ የጋዜጣ ወረቀቶች የሚያመርቱም ሆነ የሚያስመጡ እንዲሁም ጋዜጣ የሚያትሙ ወይም ወደ ሀገር ውስጥ የሚያስገቡ ድርጅቶች ሁሉ በመሰብሰቡና ለዳግም ግልጋሎት በማዋሉ ረገድ ሀላፊነት አለባቸው። አምራች በሀላፊነት ከሚቆጣጠሯቸው እቃዎች መካከል ማሽኒያዎችና ጋዜጦች በዋናነት ይጠቀሳሉ። ለዳግም ግልጋሎት የሚውሉ ማሽኒያዎችንና ወረቀቶችን የሚያመርቱ ድርጅቶች ሁሉ የማሽኒያና የጋዜጣ አሰባሰቢ (FTI) በሚለው ስያሜ ጥላ ስር ተደራጅተው በትብብር ይሰራሉ። ድርጅቱ ለትርፍ የቆመ ድርጅት አይደለም።

የዳግም ግልጋሎት ጣብያዎች

ኤፍቲኤ (FTI) በመላው ስዊድን በሚገኙት የዳግም ግልጋሎት ጣብያዎች ሁሉም ላይ ሀላፊነት አለው። ወደአንዚህ ጣብያዎች በመሄድም ጋዜጦችን እንዲሁም የፕላስቲክ፣ የብረትና የጠርመሶ ማሽኒያዎችን ለዳግም ግልጋሎት እንዲወሉ መመለስ ትችላላችሁ። የግል የጋዜጣዎችና ማሽኒያዎች ማሰባሰቢያ ባለበት ህንጻ የምትኖሩ ከሆናችሁ ለዳግም ግልጋሎት እዛ ትተዋላችሁ። ኤፍቲኤ (FTI) ከአብዛኞቹ ለዳግም ግልጋሎት የሚልኩ ሥራ ፈጣሪዎች ይተባበራል። ይኸም ሁሉም በተማሳሳይ ለዳግም ግልጋሎት ጥቅም እንደሚውል ለናንተ ዋስ ነው።

ተጨማሪ መረጃ

በድኅረገጻችን www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation ለናንተ ቅርብ የሆነ የዳግም ግልጋሎት ጣብያ የት እንደሆነ ማየት ትችላላችሁ። በተጨማሪም ለዳግም ግልጋሎት የሚውሉ ሰቃዎች መቸ እንደሚወሰዱና ጣብያው መቸ እንደሚጠቀም መረጃ ማየት ትችላላችሁ። ያመዳደብ መመሪያዎች፣ የዳግም ግልጋሎት ፊልሞች፣ ምክር፣ ሃሳብ እና ለሥራችን የሚመለከት መረጃ በድኅረገጹ ይገኛል።

በሚቀጥለው የኢመይል አድራሻ ልታገኙን ትችላላችሁ፡ - info@ftiab.se ወይም በስልክ ቁጥር 0200-88 03 11 ደውላችሁ ለጥያቄዎቻችሁ መልስ ማግኘት ትችላላችሁ።

ሌሎች የሚጣሉ ነገሮች በሚመለከት ለምሳሌ ተለቅ ያሉ የሚጣሉ ቁሳቁሶች፣ ብስባሽ (ኮምፖስት)፣ የኤለክትሪክ ቁሳቁሶችና አደገኛ የሆኑ ነገሮች የኮሙኒ አስተዳደር ሀላፊነት ይሸከማል።



እቃዎቹን በንደዚህ አግባብ በየወገኖቹው መመደብ ትችላላችሁ፡ -

ሁሉም ማሽኒያዎች ባዶና ጽዳ አለባቸው። እንዲሁም እንደተሰሩበት ጥሬ እቃ አይነት ተለያይተው መቀመጥ አለባቸው። የተሰሩበትን እቃ መለየት ካስቸገራችሁ እንደየክብደታቸው መመደብ ትችላላችሁ።



የፕላስቲክ ማሽኒያዎች

ምሳሌ፡ - ጠርመሶች፣ ቆርቆሮዎች፣ ትናንሽ መያዣዎችና ጀሪካዎች፣ ፕላስቲክ መያዣዎች፣ ጥቅል ፊስታሎች (ለምሳሌ ለፍሬፍሬና ለአትክልት መያዣ የሚያገለግሉ)፣ ማሽኒያዎች፣ ቴዩቦች፣ የቼፕስ መያዣዎችና ፍራጎሊት።

አጠቃቀም ቆርቆሮዎችንና ሌሎችን ክፍፍቶችንም ማስወገድ ያስፈልጋል። የፕላስቲክ ማሽኒያዎች የተሰበሰቡበት መሃውን ለየብቻው ወደ ማክሚንታው ገንዳ ጣሉ። ይኸም ዳግም የማምረቱን ሥራ ያቀላጥፋል።

ማሳሰቢያ ማሽኒያ ያልሆኑ እቃዎች፣ ለምሳሌ የቤት እቃዎችና መጫወቻዎች የሚመለሱት ትላልቅ እቃዎች በሚመለሱባቸው ማእከላዊ ጣቢያዎች ወይም ከቤት ትራፊኮች ጋር ነው። በመያዣ የተገዙ የፕላስቲክ ጠርመሶችንም በሱቆች ውስጥ በመመለስ የተያዘውን ገንዘብ ማስመለስ ይቻላል።



የወረቀት ማሽኒያዎች

ምሳሌ፤ የስኳር መያዣ ኪስ ወረቀቶች፣ የፖስታ መጠቅለያዎች፣ የሽንት ቤት ወረቀት መጠቅለያዎች፣ የስጦታ መጠቅለያዎች፣ የጫማ ካርቶኖች፣ የወተትና የጭማቂ ካርቶኖች፣ በትእዛዝ የሚመጡ እንደ መጽሀፍና ካሴት የመሳሰሉ ሽፋኖችና መጠረገያዎች።

አጠቃቀም ጠፍጣፋ ማድረግና ማጠፍ ያስፈልጋል። ቦታ ለመቆጠብ ትንንሽ ማሽኒያዎች በትልልቆቹ ውስጥ ማስገባትም ተገቢ ነው።

ማሳሰቢያ ፖስታዎች የሚመለሱት ከመደበኛው የምግብ ትራፊ/የሚቃጠሉ ቆሻሻዎች ጋር ነው። ጋዜጦችና ማስታወቂያዎች የመሳሰሉት የሚመለሱት ደግሞ በጋዜጣ ማክሚንታ ገንዳ ውስጥ ነው።



ብረት ነክ ማሽኒያዎች

ምሳሌ፤ ቆርቆሮዎች፣ ባዶ የስፕሪይ ቆርቆሮዎች፣ ቴዩቦች፣ ቆርቆሮዎች፣ ልዩ ልዩ ክፍፍቶች፣ ባዶ የቀለም ቆርቆሮዎች።

አጠቃቀም በጣሳዎቹ ውስጥ ያለውን ሹል ወይም ስል ጫፍ ማጠፍ ያስፈልጋል። **ይቻላል።** በቴዩቦች ላይ ያለውን ክፍን ግን እዚያው ላይ መተው ይቻላል።

ማሳሰቢያ ባለቀለም እና የመጫ ትራፊ ያላቸው ጣሳዎች መወገድ ያለባቸው በጎጂ ነገሮች ምድብ ነው። የምግብ መጠቀሻዎች ፣ ቆርቆሮዎች ብረቶችና ሌሎችም ማሽኒያ ያልሆኑ ከበድ ያሉ ብረት ነክ ነገሮች የሚመለሱት የቤት ውስጥ ትራፊኮች በሚመለሱበት ወይም በትላልቅ እቃዎች መመለሻ ነው። የመጠጥ ጣሳዎች የተያዘ ገንዘብ በሚመለስበት ሱቅ ሊመለሱ ይችላሉ።




ጠርመሶ ነክ ማሽኒያዎች

ምሳሌ፤ ልዩ ልዩ ባለቀለምና ቀለም የለሽ ብልቃጦች እና ጠርመሶች።

አጠቃቀም ቆርቆሮዎችንና ክፍፍቶችን በመለየት እንደተሰሩበት ጥሬ እቃ አይነት ለይይቶ በመመደብ መመለስ ይቻላል። ባለ ቀለምና ቀለም የለሽ ጠርመሶ ነክ ማሽኒያዎች በየማጠራቀሚያ ገንዳቸው ጣሉ።

ማሳሰቢያ በመያዣ የተገዙ ጠርመሶች የተያዘ ገንዘብ በሚመለስበት ሱቅ ሊመለሱ ይችላሉ። ሴራሚክ፣ ሸክላ ነክ እቃዎችና ሌሎችም ማሽኒያ ያልሆኑ ጠርመሶ ነክ ነገሮች ትላልቅ እቃዎች በሚመለሱበት ማእከላዊ ጣቢያ ወይም ከቤት ውስጥ ትራፊኮች ጋር ሊመለሱ ይችላሉ። አምቦሎችና ፍሎረሶንቶችን በጠርመሶ የሚመለሱት በየኮሙኒቲ ማሽኒያ ማእከሎች ነው።



ጋዜጦች

ምሳሌ፤ የአለትና የሳምንት ጋዜጦች፣ መጽሔቶች፣ ካታሎጎች፣ የማስታወቂያ በራሪ ጽሁፎች፣ የጽሁፍና የስእል ወረቀቶችና ፖስት መጻሕፍቶች።

አጠቃቀም የታተሙ ወረቀቶች ወደመመለሻው ገንዳ ከመግባታቸው በፊት የሰብሀት ፊስታሎችን ከላይ የተለጠፉ የማስታወቂያ ካርዶችን ማስወገድ ያስፈልጋል።

ማሳሰቢያ ፖስታዎች እና ጠንካራ ሽፋን ያላቸው መጻሕፍቶች የምግብ ትራፊ በሚመለስበት ወይም የሚቃጠሉ ቆሻሻዎች በሚመለሱበት ቦታ ነው። የወረቀት ቅርጫቶች፣ ካርቶኖችና ሌሎች ተመሳሳይ ነገሮች የወረቀት ማሽኒያ ከሚጣልበት ገንዳ ውስጥ ይጣላሉ።